

የምንፈልገውን ሳይሆን ወቅቱ የሚፈልግብንን እንስራ

ወያኔ የሚያስበው እና የሚሰራው ከመነሻው ወደ ጫካ ሲሄድ አስቦና አልሞ በጻፈው መርሀግብሩ መሰረት ነው። ይህንም መረሀ ግብሩን ለማስፈጸም የተጠቀመባቸው ስልቶች 1 የማይጠቀምበትን የይስሙላህ ህገመንግስት አወጥቶለራሱ በሚጠቅም መንገድ መጠቀም፣ በዚህ ተጠልሎ ህዝብን ከህዝብ በማጣላት አንድነትን በማሳጣት የራሱን የበላይነትና አዛዥነት እድሜማራዘም። 3 በሀሰት ቅስቀሳ እየታጀበ ለ27 ዓመታት ህዝብን በማሰቃየት ሲኖር ከመሀከላቸው የስራቸው አሰቃቂነት የተሰማቸው ደ/ር አቢይ አህመድ የህዝብ አጋር በመሆን ፊት ለፊት ብቅ ብለዋል ።

ደ/ር አቢይ የሚሰሩትን በራሳቸው መርሃ ግብር በደረጃ መድበው እየሰሩ መሆናቸውን ስራቸው እየመሰከረ ነው። ደ/ር አቢይ ወያኔ ምስጥ መሆኑን አወቀው ምስጥን የማትፋት ዘዴአቸውን ጀምረዋል። ምስጥን ለማጥፋት 1 የምስጡን ኩይሳ ወይም መፈለፊያ እጩን አድራሻ ማወቅ

2 ምስጡ በአጭር ጊዜ መጥፋት የሚችለው የምስጡ ተጠቂ የሆኑት በየአሉበት በተናጥል በሚያደርጉት ጥረት ሳይሆን ሁሉም በአንድላይ በምስጡ መፈለፊያ ኩይሳ ላይ ዘምቶ ማጥፋት መሆኑን በማመን ነው።

ይህን የአፈጻጸም ስልት በመከተል ሥራቸውን የጀመሩት የወያኔ ተጠቂዎችን እየዘሩ በማስተማር እና በሳቸው በኩል ሊፈጸሙ የሚችሉትን ቀላል ተግባራት በመፈጸም፤ ወያኔ ሊናገራቸው የማይፈልጋቸውን ቃላት በመናገር፤ የህዝብ አጋርነታቸውን ማሳየት ጀምረዋል። ህዝቡም የሳቸውን ለህዝብ አጋርነት እየአመነ መጥቷል። ለዚህም ማረጋገጫ የሚሆነው የአለምንም ቀስቃሽ በሚሰሩትና በመናገሩት በመርካት የሚሰሩትን ለመደገፍ ለሰልፍ መዘጋጀቱ ነው።

የአፈጻጸም ስልታቸው በቤቶች መካከል ተነሰራፍቶ ያለውን ዝግባ ያለምንምጥፋት ከሰሩ ነቅሎ ለመጣል ስራው መጀመርያለበት ከቅጠሉ ምልመላ እና ከቅርንጫፉ ከትከታ መሆኑን በምረዳት በዚህ ስሌት ደ/ር አቢይ ወያኔን ለማስወገድ ስራቸውን እይሩ ለመሆናቸው በወታደሩና በደህንነቱ መዋቅርላይ እየሰሩት ያለው ሽግሽግ በዋቢነት የሚጠቀስ ነው። ደ/ር አቢይ የወያኔን ስራ አሰከፊነት አወቀው ከህዝብ ጎን ተሰልፈው ወያኔን ለማስወገድ የራሳቸውን የአሰራር ዘዴቤ ተከትለው መስራት ሲጀምሩ ሌላው ውጤታማ ስራ መስራት የሚችለው እወቀት ሙሉ ስልጣን እንደ?

ጊዜ ተጣጥመውና ተጣምረው ሲገኙ ብቻ መሆኑን ከመዘንጋት የሚመነጨ ጥቂቶችን በማመንጨትና በመጠየቅ ቆይቷል።ጥያቄዎችም

ለምን ሥራውን አይጀምርም ?ለምን ይዘራል? ለምን ከቢሮው አይቀመጥም?
ለምንስ አንገብጋቢ ስራዎችን አሁኑኑ አይጀምርም? የሚሉ ጥያቄዎች ከመዥንድንዳቸውም በላይ ለምሁራን የውይይት መክፈቻ እና የአጀንዳ መቅረጻ ሁነው ተገንተዋል።ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ምላሹ ጊዜውን እየጠበቀ በተገባር መታየት የጀመረ ስለሆነ በጥያቄው ላይ ጥያቄ ማነባበሩን እና ወደ እሳቸው ብቻ መወርወሩን ትተን እየአንዳንዳችን ምን እየሰራን ነው ብለን በመጠየቅ እሳቸው አቅደው እየሰሩት ላለው ስራ ከጎናቸው ተሰልፈን ለሚቀርቡት ጥያቄዎች ሁሉ በአጋርነት መመለሱ እሳቸውን ያበረታታል ሥራውንም ያፋጥናል ።

ከየአንዳንዳችን በግልም ሆነ በቡድን ወይም በድርጅት የሚፈለገው ሰውን ከሰው፣ ቡድንን ከቡድን፣ ነገድን ከነገድ፣ የሚያጣላ፣ የሚለያይ፣ የሚያፈራርቅ ፣የተቀላ ቀለበት ንግግር በቃለ መጠይቅ አሳቦ ፣በጽሁፍ በውብሳይት ላይና በፌስቡክ እንዳናቀርብ ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ነው።ወያኔ ከዕጩ ተነቅሎ ካልወደቀ በምንምታምር መሰሪ ሥራውን አይተወም።

የወያኔው መሰሪ መሪ መለስ የአደራጀው ኢትዮጵያዊነትን አጥፎ ድረጅት ህወሀትን ድረጅቱ የሚጠፋው፣የሚያልቅለት፣የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ የሆኑአለት ነው። ስለዚህ የጥፋት ወራሾቹ የሆናችሁ ሁሉ ኢትዮጵያዊያን አንድነት እንዳይፈጥሩ የማበጣበጡን ሥራ ጠንክራችሁ እን ድትሠሩ በማልት የተናገረውን የኑዛዜ ቃል ተከታይዎቹ የመለስ ሌጋሲ እያሉ እየሠሩበትነው። ስለዚህ ወያኔ ከሰሩ ተነቅሎ እንዲጠፋ የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ሁሉ አጠንክሮ መሰራት የአለበት ከመለስ ወርስ በተቃራኒ ነው።ለዚህም የአንድነት ተግባር የሚያጠነክረን የሚያስተሳስረን የምንፈልገውን ሳይሆን ከየአንዳንዳችን የሚፈለግብንን ከዶ/ር አቢይ ጎን ተሰልፈን በቅንነትና በትጋት ሥንሠራ ብቻ ነው።በዚህም ሥራችን ኢትዮጵያ አገራችን መታደግ ይቻላል።

ከበርታ